

የማስወረድ ድርጊት አደጋዎች

1. በተውሳክ መበከል

ማህጸን ውስጥ በተውሳክ መበከል (ኤንዶሜትሪቲስ) በመጀመሪያው ሦስት ወር 0.1% ያህል እና በሁለተኛው ሦስት ወር 0.4% ያህል ማስወረዶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በተውሳክ የመበከል ምልክቶች የሚከተሉትን ሊጨምሩ ይችላሉ፡ የማህጸን መካፈቻ ሕመም፣ ትኩሳት እና መጥፎ ሺታ። ይህ የሚታከመው በአንቲብዮቲክ እና አንዳንድም ድጋሜ በማስተንፈስ ነው። አእንቲብዮቲክ በደም ሥር መስጠት አስፈላጊ ከሆነ ሆስፒታል ተኝቶ ምታከም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

2. ያልተጠናቀቀ ማስወረድ

ያልተጠናቀቀ ማስወረድ የሚባለው እርግዝናው ሲቋረጥና ነገር ግን ከማሕጸን ውስጥ አንዳች ሥጋ ሳይወጣ ሲቀር ነው። ያልተጠናቀቀ ማስወረድ ምልክቶች ደም መፍሰስን እና የጓጎለ ደም መውጣትን፣ ከባድ ቁርጠትን እና ምናልባትም በተውሳክ መበከልን ይጨምራሉ። ይህ አደገኛ ሁኔታ ካጋጠመ፣ ድጋሜ ማስተንፈስን ያስፈልግ ይሆናል ወይም በክሊኒክ ውስጥ ዲ እና ሲ ወይም ሆስፒታል።

3. የቀጠለ እርግዝና ወይም ተሞክሮ ያልተሳካ ማስወረድ

ተሞክሮ ያልተሳካ ማስወረድ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነገር አይደለም የሚሆነውም ብዙውን ጊዜ በባዮርኬቶች (የተከፋፈለ ወይም የልብ ቅርጽ ያለው) ማሕጸን፣ በጣም ልጅ ሆኖ ማርገዝ፣ ወይም ከማሕጸን ውጭ እርግዝና። አንዳንድ ጊዜ ሐኪሙ እርግዝናውን ለማስወገድ አይችሉም። አሁንም ያረገዘች መሆን ከተሰማት ወይም ማስወረዱ ከተከናወነ በኋላ በ8 ሳምንት ጊዜ ውስጥ የወር አባባዋ ካልመጣ፣ ታካሚዋ ወደ ክሊኒኩ ወይም ሐኪሟ ጋ ተመልሳ መመርመሯ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ይህ ካጋጠመ ሌላ ሙከራ እንዲደረግ ቀጠሮ ሊያዝ ይችላል። ወይም ታካሚዋ ወደ ሆስፒታል ልትላክ ትችላለች። አንድ የቱቦ (ከማሕጸን ውጭ) እርግዝና በማስወረድ ካልተቋረጠ በሆድ ላይ ቀድሶ ጥገና ሊወገድ ይችላል።

4. የማሕጸን መበሳት

የማሕጸን መበሳት የሚያጋጥመው የማስወረድ ሥነ ሥርዓት በሚከናወንበት ወቅት አንድ መሣሪያ በማሕጸኑ ግድግዳ ውስጥ ሲያልፍ ነው። ይህ ብዙ ጊዜ አያጋጥምም ነገር ግን ካጋጠመ እንደ አንጀት፣ ፊኛ ወይም የደም ሥሮችን የማሳሰሉ የውስጥ አካላትን በመቅደድ ከባድ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ሕክምናውም አትኩሮ መጠባበቅን፣ ላፓሮስኮፒ ወይም የሆድ ዕቃ ቀዶ ጥገና ማድረግ ሊሆን ይችላል። ባልተልመደ ሁኔታም ሂስቴራክቶሚ (የማሕጸን ማውጣትን) ሊያስከትል ይችላል።

5. የማሕጸን መካፈቻ መቀደድ

የማሕጸን መካፈቻ መቀደድ የሚያጋጥመው ለማስወረድ በሥራ ላይ በሚውል መሣሪያ ነው። መቀደድ በሚቀባ መድሃኒት ሊታከም ይችላል ወይም የማሕጸን መካፈቻን በመስፋት፣ ወይም ሁኔታው ከባድ ከሆነ ለማስተካከል ወደ ሆስፒታል መዘዋወርን ሊያስከትል ይችላል።

6. የአለርጂ የአለመስማማት ሁኔታዎች

የአለርጂ የአለመስማማት ሁኔታዎች በውጭ በሚደረግ ማደንዘዣ፣ ማስተኛ፣ ላቴክስ ወይም ከሌሎች ታካሚ ከሚገናኛቸው ሊነሳሱ ይችላሉ። ሊነሳሱ ይችላሉ። አንድ ያለ መስማማት ሁኔታ ከተከሰተ፣ የሕክምና ሠራተኞች መደበኛ የሕክምና ሥርዓትን በመከተል ታኪሚን ያከማሉ። ከፍተኛ ያለ መስማማት ወደ ሆስፒታል መዘዋወርን ሊያስከትል ይችላል።

7. የረጋ ደም በማሕጸን ውስጥ መጠራቀም (ሂሞቶሜትራ)

ይህ የሚያጋጥመው ማሕጸን ለማስወጣት ከሚችለው በላይ የደም እርጋታዎች ሲፈጠሩ ሲሆን ይህም ማሕጸን በደም እንዲሞላ ያደርጋል። ይህም ታካሚዋ ሆዱ እንደተነፋ ይሰማታል እንዲሁም ከባድ ቁርጠት ይኖራታል። የዚህ ሕክምናው ደሙን እና የደም እርጋታውን ከማሕጸን ለማስወገድ ድጋሚ ማስተንፈስ ነው።

8. ከፍተኛ የደም መፍሰስ

ከፍተኛ የደም መፍሰስ ወይም ከመጠን በላይ መድማት ከማሕጸን መካፈቻ መድማት፣ ከቀረ ሥጋ፣ የትሪን አቶይ ወይም መበሳት፣ የደም እለመርጋት እና በሌሎች የማሕጸን ወይም የእትብት ትክክል አለመሆን ሊመጣ ይችላል። ከፍተኛ የደም መፍሰስ በመድሃኒት መታከም፣ በክሊኒክ ውስጥ ድጋሚ ማስተንፈስ ያስፈልግ ይሆናል። ለዲ እና ሲ ወይም ለሌላ ቀድሶ ሕክምና ወደ ሆስፒታል መዘዋወር ደም መስጠትን ሊያስፈልግ ይችላል።

9. ሞት

በተገራ ማስወረድ ምክንያት ሞት መከተሉ የማይሆን ከቁጥር የማይጋባ ነው። ይህ መወዳደር ያለበት ሙሉውን ጊዜ እርግዛ በመውለድ ወቅት ከሚያጋጥም የሞት አደጋ ጋር ሲሆን ይህ ደግሞ የአጭር ጊዜ እርግዝና ማስወረድ ጊዜ ከሚያጋጥመው አሥራ ሁለት ጊዜ በላይ ነው። ከሁለተኛው የእርግዝና ሲሰ ይልቅ የመጀመሪያው ሲሰ የሚያጋጥም ከማስወረድ ጋር የተያያዘ ሞት የሚደርስበት ከሁሉም ብላይ የአደጋ ምክንያት የሚሆነው የመርገዣ ዕድሜ ነው። የእነዚህ ሞቶች ምክንያት ከፍተኛ ደም መፍሰስ፣ በተውሳክ መበከል እና ባነስተኛ ሁኔታም ማደንዘዣ ጠቅላላ ማደንዘዣ ደህና እየሆነ ስለመጣና ብዙ በጥቅም ላይ ስለማይውልም ነው።

መረጃው ከአልታቀደ እና ትክክል ካልሆነ እርግዝና አስተዳደር - ዊቢ ብላክዌል 2009